

ተማሪዎች የክፍል ደረጃቸው የሚጠይቀውን እውቀት ስለመያዛቸው እና ለ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ በትክክለኛ አካሄድ ላይ ስለመሆናቸው ምዘናዎች ለእራሳቸው ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። የምዘና ውጤቶቹ ልጅዎ በትምህርት ላይ ያለውን/ያላትን ለውጥ ከሚያሳዩ ማስረጃዎች መካከል አንዱ መሊኪያ ይሆናል።



ኤስኤቲ ምንድን ነው?

ኤስኤቲ በኮሎራዶ ግዛት ውስጥ የሚገኙ የአስራ አንደኛ ክፍል ተማሪዎች የሚወሰዱት የኮሎጅ መግቢያ ፈተና ነው። ኤስኤቲ በአብዛኛዎቹ ኮሎጆችና የኒቨርሲቲዎች ለመመዝገብ እና ከዩኒቨርሲቲዎችና ሌሎች ድርጅቶች የስኮላርሺፕ እድሎችን ለመስጠት ይጠቅማል። ኤስኤቲ ተማሪዎች እስከ 11ኛ ክፍል ድረስ ያደረጉትን የትምህርት እድገት ለመመዘን እና ለኮሎጅ ወይም ለስራ ያላቸውን የዝግጅት ደረጃ ለማወቅ ቁልፍ መሊኪያ ነው።

በቀደሙት አመታት፣ የዲፕሎማ ተማሪዎች አስራ አንደኛ ክፍል ላይ አክት(ACT) ይወስዱ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ኤስኤቲ ይወስዳሉ። በሜይ 2015፣ የግዛቱ ህግ አውጭ ምክር ቤት ሁሉም የኮሎራዶ ዲስትሪክቶች ለኮሎጅ እና ለስራ ብቁነትን ለመለካት የአስረኛ እና የአስራ አንደኛ ክፍል ፈተናዎችን ኢንዲጠይቁ የሚያስገድድ ረቂቅ ህግ አሳለፈ። ከማህበረሰባቸውን በቀረበው ክፍተኛ ግብረ መልስ፣ ኮሎራዶ ፕሌስኤቲ 10ን ለአስረኛ ክፍል እና ኤስኤቲን ለአስራ ሁለተኛ ክፍል ተግባራዊ አደረገ። ከ3ኛ እስከ 9ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ሲኤምኤኤስ መውሰዳቸውን ይቀጥላሉ፡- ሂሳብ እና ሲኤምኤኤስ፡- የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ፈተናዎች።

3 – 9 ክፍል	የኮሎራዶ የትምህርት ውጤታማነት መሊኪያዎች (ሲኤምኤኤስ)
10ኛ ክፍል	ፕሌስኤቲ 10
11ኛ ክፍል	ኤስኤቲ

ኤስኤቲ በቅርቡ እንደገና የተዘጋጀ ሲሆን ከኮሎራዶ የትምህርት መስፈርቶች ጋር ተጣጥሟል። የተማሪዎችን የማንበብ፣ የመጻፍ እና የሂሳብ ክህሎቶች ይመዘናል እናም ለኮሎጅ ወይም ለስራ ያላቸውን ዝግጁነት ለመለካት የታሰበ ነው። ጽሁፎችን ማንበብና መገምገምን ጨምሮ በጥምና ማሰብ ላይ ትኩረት ያደረጋል። ካሪኩለማቸውን እና የማስተማር ዘዴያቸውን ከትምህርት መስፈርቶች ጋር ያዛመዱ አስተማሪዎች ተማሪዎቻቸውን ለሲኤምኤኤስ ብቻ ሳይሆን ለኤስኤቲ እና ፕሌስኤቲ ውጤታማነታቸው ጭምር ያዘጋጁቸዋል።



ልጄ የሚፈተነው (የምትፈተነው) መቼ ነው?

ኤስኤቲ የሚሰጠው ኤፕሪል 11፣ 2017 ሲሆን የሚሰጠውም በእርስሳስ/በወረቀት በመጠቀም ነው። ፈተናው 3 ሰዓታት ያህል የሚወስድ ሲሆን 50-ደቂቃ የሚፈጅ የግድ ያልሆነ ድርሰትንም ያካትታል።

የግድ ያልሆነው ድርሰት በሁሉም ኮሎጆችና የኒቨርሲቲዎች አይጠየቅም። ምንም እንኳን አንዳንዶቹ የሚፈልጉት ቢሆንም። የግድ ያልሆነው ድርሰት ምርጫቸው በሆኑ የኒቨርሲቲዎች የሚፈለግ ስለመሆኑ ተማሪዎችና ወላጆች በእራሳቸው ጥናት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ። የድርሰት ክፍሉንም መስራት በሚከተሉት ምክንያቶች ለተማሪዎች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።

- ተማሪዎች ኮሎጅ ለመግባት ለሚያቀርቡት ማመልከቻ ክብደት ይሰጠዋል።
- ተማሪው የመጻፍ ብቃታቸውን እንዲገነዘቡ ሊያግዛቸው ይችላል።



ልጅ የሚሰጠው(ጣት) ውጤት ምንድን ነው?

ተማሪዎች በ400 እና 1600 መካከል የሆነ ውጤት ያገኛሉ። ይህ ውጤት ተማሪው(ዋ) በሂሳብ ክፍል እና በማንበብና በመጻፍ ክፍል ያገኛቸውን(ጥያቄውን) ውጤቶች ድምር የሚያሳይ ነው ተማሪው(ዋ) ኤስኤቲ ፈተና ላይ የሚያስመዘግቡት አፈጻጸም በተማሪው(ዋ) የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትራንስክሪፕት ላይ ይገለጻል።



እነዚህ ውጤቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪ ለመቀበልና ስክላርሺፕ ለመስጠት ብዙ ጊዜ እነዚህን ውጤቶች ይጠቅማሉ።



ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ዙሪያ ተሳታፊ እንዲሆኑ እና በረታታ ለሰሩ። ልጅዎን በቤት ውስጥ ሊያግዙት(ዚት) የሚችሉበትን መንገድ በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የልጅዎን አስተማሪ ለማነጋገር አያመንቱ። በተጨማሪም በመረጃ መረብ ላይ እና በስልክ ላይ ለጭኑ በሚችሉ መተግበሪያ ሶፍትዌሮች አማካኝነት ሊታዩ የሚችሉ ለኤስኤቲ የሚጠቅሙ ነጻ ማጣቀሻዎች ይገኛሉ።

ለአዲሱ ኤስኤቲ ዕለታዊ ልምምዶች | ኮሌጅ ቦርድ

- በየአለቱ ናሙና የሚሆኑ ጥያቄዎችን እና ወዲያውኑ ግብረ መልስ ያግኙ።
- ተማሪዎች በየጊዜው ልምምድ እንዲያደርጉ ይፈቅድላቸዋል።
- በተጨማሪም ተማሪዎች የፒኤስኤቲ ወይም የኤስኤቲ መለማመጃ ፈተናዎችን በወረቀት ላይ ከሰሩ በኋላ፣ የሰሩትን ወረቀት ምስል በማንሳት «ስካን ኤንድ ስኮር» (Scan and score) አሰራርን መጠቀም ይችላሉ።

ይፋዊ የSAT መልመጃዎች | ካን አካዳሚ (Khan Academy)

- ተማሪዎች መለያ ለማግኘት ይመዘገቡና የፒኤስኤቲ እና የኤስኤቲ ውጤቶቻቸውን መነሻ በማድረግ እንዲሻሻሉ የሚታሰቡ አካባቢዎችን የሚገልጹ ምክሮችን ያገኛሉ።
- ሙሉ የመለማመጃ ፈተናዎች፣ የምርመራ አጭር ጥያቄዎች፣ ዕለታዊ የመለማመጃ ጥያቄዎች እና የፈተናውን የተወሰነ ክፍል የሚመለከቱ የመዘጋጃ ማጣቀሻዎች በነጻ ከካን አካዳሚ ድረ ገጽ ማግኘት ይችላሉ፡- <https://www.khanacademy.org/mission/sat>.

ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ተማሪዎች በመረጃ መረብ የሚገኙ የፒኤስኤቲ እና የኤስኤቲ ማጣቀሻዎችን ማግኘት እንዲችሉ በይስ ኤንድ ገርልስ (Boys & Girls) ከተባለ ክቡብ ጋር አጋርነት መስርተናል።

በተጨማሪም፣ የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጠቃሚ መረጃዎች ለማግኘት ይህን ድረ ገጽ <http://standards.dpsk12.org/standards-resources/> እንዲጎበኙ እንመክርዎታለን፡-

- የዲፒኤስ (DPS) የወላጆች መመሪያ ለተማሪዎች ትምህርት
- ለወላጆች የቴክኖሎጂ አጋዥ
- መረጃ ለእንግሊዝኛ ተማሪዎች

ምዘናዎችን እና የፈተና ቦታዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የተጠያቂነት፣ ምርምር እና ግምገማ ድረ ገጹን ይጎበኙ፡- www.dpsare.com

ምዘናዎችን በተመለከተ ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎ በቀጥታ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ ወይም ለቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ድጋፍ በስልክ (720) 423-3054 ይደውሉ።